



## **ሕገ-መንግስቱን ለማሻሻል ለሚደረገው ሕዝባዊ ውይይት ይጠቅማሉ የምንለቸው ሐሳቦች (ከተቆርቋሪ ኢትዮጵያውያን)**

የአገርን ጉዳይ ለፖለቲከኞች ብቻ መተው ኢትዮጵያን በጣም ጎድቷል። ስለዚህ ሀገራችንን ከባሰ ጥፋት ለማዳን ማህበራዊ ድርጅቶችና ዜጎች የመፍትሔ አካል ለመሆን እንድንችል ሕገ-መንግስቱን ለማሻሻል የሚያገለግሉ ግባዓቶችን የሚያዘጋጅ መድረክ (Forum) ተቆርቋሪ ኢትዮጵያውያን (Concerned Ethiopians) እንዲቋቋም ሐሳብ ያቀርባል። ይህ የሚቋቋመው መድረክ የምክክር ኮሚሽን ሥራውን ጀምሮ ሕዝባዊ ውይይቶችን በየደረጃው ለማድረግ ማሳወቁን ተከትሎ የቀረበ ጥሪ በመሆኑ፣ ዋናና አንኳር ጉዳዮችን የኢትዮጵያ ሕዝብ መወያየቱ ለኮሚሽኑ ሥራ ቀናትና ፍጥነት የሚያግዘው ይሆናል።

በአገራችን የሰብዓዊ መብት ጥሰት፣ የፍትሕ መዘባት፣ የሰላም ማጣት እና የድህነት መብት በጥቅሉ የቸግሮቻችን መንስዔው የጎሣን ፖለቲካ ያወጀው ሕገ-መንግስት ስለሆነ ተቀዳሚው ሥራ ሊሆን የሚገባው ይህን ሰነድ በማሻሻል የአፓርታይድ ሥርዓት ተወግዶ እውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓትን እውን የሚሆንበትን ንድፍ ማዘጋጀት ነው።

በኢትዮጵያ የዘውድ፣ የወታደራዊ አምባገነንና የጎሣ የበላይነት አገዛዝ ስርዓቶች ተቀይረው፣ ኢትዮጵያ የሕዝብ፣ በሕዝብ፣ ለሕዝብ የሚያገለግል ሕዝባዊ የሪፐብሊክ መንግስት እንድትመሠርት ፣ ሕዝቡ ዲሞክራሲያዊ የሕግ የበላይነት የሚከበርበት ኢትዮጵያን ማየት መፈለጉን ሕዝባችን እስከዛሬ ባደረገው ተጋድሎ በግልጽ አሳይቷል።

እኛ ኢትዮጵያውያን የተሠራንበት ሥሪት የተለየ ነው። የራሳችንን ፊደል ቀርጾን ስነ-ጥናቶችን ያዳበርን ፣ በጠላት አንገዛም ስንል ለጥቁር ሕዝብ ነጻነት ፈር ቀዳጅ የሆነውን የአድዋ ድል አድራጊዎችም ነን። ዛሬም “እኔ በሕግ እንጅ አልገዛም በሰው” በማለት ለዚህ ሁሉ ችግር የዳረገንን ዘዉጌ ሕገ-መንግስት ለማሻሻል በሙሉ ልብ እና በቁርጠኝነት ተነስተናል።

የጎሣቸው ክልል የዲሞክራሲ መቃብር ነው፣ ለሀገር ሕልውናም አደጋ ነው። ለሦስት አሥርተ-ዓመታት ግጭትና ቀውስም መንስዔው ይኸው የጎሣ ፖለቲካ ቁማር ያወጀው ሕገ-መንግስት ነው። ሕገ-መንግስቱ፣ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያውያን ሳትሆን ፣ የብሔር ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች መሬት ናት ይላል። ኢትዮጵያዊ የሚባል የጋራ ማንነትን አይጠቅስም። እውቅና የሚሰጠን በኢትዮጵያዊነት ሳይሆን በክልላዊነት ነው የሚል መነሻ አለው። የእኛ ልዕላ-ግብ ግን የከፋፋይ ሥርዓትን ለመለወጥ ነው። ዓለማችን ከጎሣ ፖለቲካ ርዕዮተ-ዓለም ወደ የሁሉም ዜጎች እኩልነትና የሕግ የበላይነት የሚከበርበት፣ የሥልጣን ምንጭ የሕዝብ የሚሆንበት



ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን ለመገንባት የሚጥር የአገር-አድን ትግል ነው። በአሁኑ የአገር ማዳን ዘመቻ ወቅት ትኩረታችን ለሚቀጥለው ምርጫ ሳይሆን ለሚቀጥለው ትውልድ ነው።

ዓለማችን ፀረ-ኢትዮጵያና ፀረ-ዲሞክራሲ የሆነውን የጎሳኛ ሕገ-መንግስት እና የጥላቻ ከፋፋይ ርዕዮተ-ዓለም እንዳይቀጥል የሚያደርግና በኢትዮጵያዊነት እሴቶች የሚተካ ነው።

አሁን ያለው ሕገ-መንግስት ለጎሳ መብትና እኩልነት የቆመ ሰነድ ሳይሆን ጎሳን ከጎሳ ጋር የሚያጋጭ እና ግጭቱም እንዳይቆም የሚያደርግ ነው። በኢትዮጵያዊ ዜግነት ጠንካራ አገራዊ ስሜት እንዳይኖር ሕገ-መንግስቱን የድርጅት ሥራ ማስፈጸሚያ በማድረግ በክልላዊ ሥርዓት ትግሬ ፣ አማራ ፣ ኦሮሞ ፣ ሶማሌ ፣ ኦሳይ ፣ ሐረጊ... ወዘተ የሚባሉ ጥቃቅን፣ ደካማ መንግሥታት (mini states) እርስ በእርሳቸው ሲዋጉ እንዲኖሩ ቀምሮ የተነሳ አገር-በቀል ፀረ-ኢትዮጵያ ሰነድ ነው።

በሰሜን ኢትዮጵያ ላለፈው ሁለት ዓመት የተደረገው የእርስ በእርስ ጦርነት፣ የሰው እልቂትና የንብረት መጥፋት የጎሳ ፖለቲካዊ ያስከተለው ውጤት ነው። በተጨማሪም ይህ የጎሳ ፖለቲካ የወለደው ጥላቻ፣ እጅግ አሰቃቂ የዘር ተኮር ጥቃትና ዘር የማፅዳት ዘመቻ ማቆም ያልገኘለት ብሎ እንዲቀጥል አድርጓል። ለዚህም ማሳያዉ በወላጋ የሚገኙ ዜጎቻችን ላይ እየተፈጸመ ያለው አሰቃቂና አሳዛኝ ጭፍጨፋ በቂ ማስረጃ ነው። በአሁኑ ስዓት ሀገራችን ኢትዮጵያን የሚመራት የብልጽግና መንግስት ራሳቸውን መከላከል የማይችሉ ንፁህን ወገኖቻችን ድረሱልን እያሉ ሲማፀኑ ከሞት አለማትረፍ ልብ የሚሰብር ነው። የሀገራችን ትምህርት ፖሊሲ ይህን አይነት ዘግናኝ ድርጊት እንኳን መፈፀም፣ መታሰብ እንደሌለበት ለወጣቶች ማስተማር ስላልቻለ ሊቀየር ይገባዋል።

አገር ወዳዲና ለውጥ ፈላጊው ኢትዮጵያዊ ያለው ምርጫ፣ በጎሳ መለያዎቹን ትቶ ተባብሮ በመደራጀት በጎሳ ፖለቲካ ሥርዓት ያልገዛም በማለት፣ ሕዝባዊ ተሳትፎ በማጠናከር በአንድ አገር ዜግነት መቆምና ያለውን የጎሳ ፖለቲካ የሚያስወገድ ስር-ነቀል ለውጥ ማምጣት ነው።

ሁሉም ኢትዮጵያዊ፣ መንግሥት፣ ፓርቲዎች፣ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች ለውጥ እንዲያመጡ ጫና መፍጠር አለበት። እውነተኛና ጠንካራ የሆነ፣ የሕግ የበላይነትን የሚያረጋግጥ ሕገ መንግስት ለመቅረፅ የመጀመርያው ተግባራችን ሕገ-መንግሥቱን ማስተካከል ስለሆነ ይህንንም ለመተግበር ሀገር ወዳድ እና ተቆርቋሪ ኢትዮጵያውያን የሆነ ሁሉ በመወያየት ለችግሩ የመፍትሔ አካል ለመሆን እንትጋ።